

ኪንደርጋርተን ውስጥ ልጆች መማር ይወዳሉ

ኪንደርጋርተን ምንድን ነው?

ኪንደርጋርተን ልጆች መደበኛ ትምህርት ቤት ከመግባታቸው በፊት የሚማሩበት የትምህርት ፕሮግራም ነው።

ኪንደርጋርተን የሚያስተምሩ መምህራን በዲግሪ የተመረቁ ናቸው። በኪንደርጋርተኑ ውስጥ ልጆቻችን ለመደበኛ ትምህርት ቤት የሚያዘጋጁት ችሎታዎችን ለማዳበር ይረዳቸዋል።

የኪንደርጋርተን ፕሮግራሙ ልጅን በምን መልኩ ይጠቅመዋል?

ወደ ኪንደርጋርተን የሚሄዱ ህጻናት ለወደፊቱ መማር ብቃታቸው ጠቃሚ የሆኑ ክህሎቶችን ያዳብራሉ ለምሳሌ ማንበብ፣ ቁጥር መቁጠር እና ቁጥሮችን ማወቅ እንዲሁም እንዴት ችግሮችን መፍታት እንደሚቻል። ልጆቻችን ሲጫወት እየተማረ ነው። በጥናት እንደ ተረጋገጠው እያጫወቱ ማስተማር ልጆችን ለማስተማር በጣም ተመራጭ መንገድ ነው። ኪንደርጋርተን ውስጥ ልጆቻችን ከሌሎች ጋር ለማሳደግ ይረዳቸዋል።

ማን ነው የኪንደርጋርተን ፕሮግራሙን የሚያቀርበው?

የኪንደርጋርተን ፕሮግራሞች ባብዛኛው የሙሉ ቀን ደይ ኬር መስጫ ጣቢያዎች እና እራሱን በቻለ የኪንደርጋርተን ማዕከሎች ይገኛሉ።

ለልጅ በጣም ጥሩ የሆነውን ኪንደርጋርተን እንዴት ነው መምረጥ የምችለው?

አገልግሎት አቅራቢው የመንግስት ድጎማ የሚደርግለት ኪንደርጋርተን እንደሚቀርብ ማረጋገጥ ያስፈልጋል - ማእከሉ ውስጥ 'ድጎማ የሚደረግለት ኪንደርጋርተን' ('Funded Kindergarten') የሚል ስርተፊኬት እንዳለ ይመልከቱ።

የሀረር አቀፍ ጥራት መመዘኛ (National Quality Framework) በሚባለው ስርአት መሰረት መንግስት የሁሉንም ኪንደርጋርተኞች እና የሙሉ ቀን ደይ ኬር አገልግሎቶች ጥራት ይገመግማል፤ በዚህም መሰረት ለእያንዳንዱ አገልግሎት ሰጭ የጥራት ደረጃ ይሰጣል። ሁሉም አገልግሎት አቅራቢዎች የብቃት ደረጃቸው (ሬቲንግ) የግድ ማሳየት አለባቸው። አገልግሎት አቅራቢውን ምን ያክል ደረጃ እንደተሰጠው እንዲያሳይዎት ወይም እንዲነግርዎት መጠየቅ ይችላሉ።

የሙሉ ቀን ደይ ኬር አገልግሎቱን ወይም ኪንደርጋርተኑን በመጎብኘት የሚቀርበው አገልግሎት ለእርስዎ ቤተሰብ ተገቢ እንደሆነ ለማወቅ ተመራጭ መንገድ ነው። ዙሪያ ገባውን (ሁሉንም ቦታ ተዘዋውረው) ይመልከቱ እንዲሁም ለልጅዎ የሚበጅ ምን አይነት ፕሮግራም እንደሚቀርብ ለመረዳት ከመምህራኑ ጋር ይነጋገሩ።

ልጄ እንግሊዘኛ እስካሁን መናገር ካልጀመረስ?

የኪንደርጋርተኑ መምህራን ሁሉንም ልጆች በፕሮግራሙ ላይ ያካትታሉ። በዚህ ምክንያት እንግሊዘኛ የማይናገሩ ህጻናት ከሌሎች ህጻናት ጋር እኩል የመጫወት እና የመማር እድል አላቸው።

ጥቂት ኪንደርጋርተኖች ብዙ ቋንቋ መናገር የሚችሉ መምህራን ሊኖራቸው ይችላሉ። እነዚህ መምህራን ጥቂት ወይም ምንም እንግሊዘኛ መናገር ለማይችሉ ህጻናት ተጨማሪ እርዳታ ሊያቀርቡ ይችላሉ።

ኪንደርጋርተኑ ምን ያህል ያስከፍላል?

ለሁሉም ህጻናት ትምህርት ከሚጀምሩበት አንድ አመት በፊት በሳምንት ለ15 ሰዓታት ወደ ኪንደርጋርተን እንዲሄዱ መንግስት ለአገልግሎት አቅራቢዎቹ ድጎማ ይከፍላል። አብዛኛው አገልግሎት አቅራቢዎች ከመንግስት ድጎማ በተጨማሪ ክፍያ ያስከፍላሉ።

አንዳንድ ቤተሰቦች ለምሳሌ የጤና እንክብካቤ (ሄልዝ ኬር) ካርድ ወይም ሰብአዊ ቪዛ (ሂዩማኒታሪያን ቪዛ) ያላቸው ቤተሰቦች አገልግሎት ሰጪዎች የሚያስከፍሉትን ተጨማሪ ወጪ ለመሸፈን ድጎማ ሊያገኙ ይችላሉ። ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ ከኪንደርጋርተን አገልግሎት አቅራቢው ጋር ይነጋገሩ።

ኪንደርጋርተን ውስጥ ልጅን እንዴት ነው ማስመዘገብው?

ልጅዎን የትኛው ኪንደርጋርተን እንደ ሚያስገቡት ካወቁ ልጅዎን ለማስመዘገብ በቀጥታ እነሱን ማነጋገር ይችላሉ። አብዛኛው የአካባቢ ምክር ቤቶች (ካውንስሎች) ለኪንደርጋርተኖቻቸው ማእከላዊ የመመዘገቢያ መርሃግብር አላቸው። በአቅራቢያዎ ባለው የኪንደርጋርተን ፕሮግራም ልጅዎን ማስመዘገብ ከፈልጉ የአካባቢ ምክር ቤቱን (ካውንስሎን) ያነጋግሩ ወይም የእናቶች እና ህጻናት ነርስን ይጠይቁ።

ብዙ ኪንደርጋርተኖች ለሚቀጥለው አመት ባሉበት አመት አጋማሽ ላይ ህጻናቱን ይመዘግባሉ። ብዙ ኪንደርጋርተኖች ገብቶ ለመማር ወረፋ ያስጠብቃሉ ይህንን ለማስቀረት እና በመረጡት ቦታ ልጅዎ ገብቶ የመማር እድሉን ለማስፋት በተቻለ ፍጥነት ማስመዘገቡ በጣም ጥሩ ሃሳብ ነው።

ተጨማሪ ለማወቅ ከፈለጉ

ድረ ገጽ

ለርስዎ ቤተሰብ የሚስማማ ኪንደርጋርተን እንዴት እንደሚፈልጉ ምክር ከፈለጉ:

www.education.vic.gov.au/parents/childcare-kindergarten/Pages/default.aspx

ባቅራቢያዎ የሚገኘውን ኪንደርጋርተን ለማወቅ ከፈለጉ:

www.education.vic.gov.au/findaservice/Home.aspx

ስልክ ቁጥሮች

ሰሜን ምስራቅ ቪክቶሪያ	1300 333 231
ሰሜን ምእራብ ቪክቶሪያ	1300 338 691
ደቡብ ምስራቅ ቪክቶሪያ	1300 338 738
ደቡብ ምእራብ ቪክቶሪያ	1300 333 232

በራስዎ ቋንቋ እርዳታ ለማግኘት:

- ወደ National Translating and Interpreting Service (TIS) በስልክ ቁጥር 131 450 ላይ ይደውሉ።
- ከላይ ከተዘረዘረው ስልክ ውስጥ ለሚኖሩበትን አካባቢ ተገቢ የሆነውን ቁጥር እንዲደውሉልዎት ይጠይቁዎቸው።
- በስልኩ ውስጥ አብረዎት ይቆዩ እና ያስተርጓሙልዎታል።